

እንግዶች እንኳን ደህና መጣችሁ!

የአርብ ፕሮግራም

፩. እንደ ጌታ ፍቃድ በOctober 7 የሰንበት ተማሪዎች የጥምቀት ስነ-ስረአት ይከናወናል። ስለዚህ ፕሮግራም ጌታን እያመሰገናችሁ እንድትቆዩ እናሳስባለን። ደግሞም የምችል በባህላዊ አለባበስ ፕሮግራሙን እንድናደምቀው እናበረታታለን።

፪. በOctober 13 የመክሊት ለክርስቶስ አመታዊ የድጋፍ ማሰባሰብ ፕሮግራም ከ3:30 p.m. ጀምሮ በብርሃነ ወንጌል ቤተ ክርስቲያን ይካሄዳል። በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን እንድንተባበር በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን።

፫. በOctober 26፣ 27 እና 28 የመነቃቂያ ኮንፈረንስ ይኖረናል። በተለይም የቅዳሜው ፕሮግራም ለባለትዳሮች የተዘጋጀ ነው። በዚህ ፕሮግራም ለመካፈል ሁላችንም ጊዜአችንን እንድናመቻች በጌታ ፍቅር እንጠይቃለን።

፬. በአርብ ፕሮግራም እግዚአብሔር ግሩም የጸሎት ጊዜ እየሰጠን ነው። በዚህ የጸሎት ፕሮግራም ላይ በመገኘት በጸሎት እንድንተጋ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች። እንዲጸለይላችሁ የምትፈልጉ ወገኖችም መሪዎችን ማነጋገር ትችላላችሁ። ጌታ ይባርካችሁ።

፭. በተለያዩ ምክኒያት ወደኋላ የተመለሱ ወገኖችን ለመፈለግና ለመጎብኘት ሽማግሌዎች እቅድ አውጥተው እየተንቀሳቅሱ ስልሆን የምናውቀውና መጎብኘት አለበት የምትሉትን ስም ለወንድም ጌቱ እንድትሰጡ እናሳስባለን።

“ወደ ውጭም አውጥቶ፡- ጌቶች ሆይ፥ እድን ዘንድ ምን ማድረግ ይገባኛል? አላችው። እነርሱም፡- በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ እመን አንተና ቤተ ሰዎችህ ትድናላችሁ አሉት።” (ሐዋ. 16: 30-31)



- ⇒ የእሁድ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-886-0818 (ወ/ም ሲሳይ)
- ⇒ የአርብ ፕሮግራም ይካፈላሉ? 773-507-0194 (ወ/ም አያሌው)
- ⇒ በምጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ይካፈላሉ? 773-910-0485 (ወ/ም ፒተር)
- ⇒ ማገልገል ይፈልጋሉ? 773-961-5332 (ወ/ም ጌቱ)
- ⇒ Yeec.org App ጭነዋል? 773-739-0437 (ወ/ም ሰለሞን)
- ⇒ <http://www.yeec.org/> ይጎበኛሉ?

መደበኛ ፕሮግራሞች
 እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m.
 አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.

የችካን የምስራች ወንጌላዊት ቤተ ክርስቲያን		Chicago Yemsrach Evangelical Church
-----------------------------	--	-------------------------------------

“እነሆ፥ ለሕዝቡ ሁሉ የሚሆን ታላቅ ደስታ የምሥራች እነግራችኋለሁና አትፍሩ” ሉቃስ 2:10



“የእግዚአብሔር ቃል ሕያው... የሚሠራም ... የተሳለ ነው።” (ዕብ. 4:12)

Chicago Yemsrach Evangelical Church 4455 N. Seeley Avenue Chicago, IL 60625	መደበኛ ፕሮግራሞች እሁድ 1:30 p.m. -- 4:30 p.m. አርብ 7:00 p.m. -- 9:00 p.m.
---	---

September 30, 2018 **መስከረም 20፣ 2011 ዓ.ም.**

የእለቱ አገልግሎት መርሃ-ግብር

ጸሎት መሪ..... ወንድም ጌቱ ጳውሎስ
 አምልኮ..... የቤተ ክርስቲያን የአምልኮ ቡድን
 ፕሮግራም መሪ ወንድም ሲሳይ መሸሻ
 ቃል ወንድም ዘሪሁን ዳዊት
 ማጠቃለያ ፕሮግራም መሪ

የሳምንቱ ጥቅስ

“... ቃሌን ሰምቶ የሚያደርገው ሁሉ ቤቱን በዓለት ላይ የሠራ ልባም ሰውን ይመስላል።”

(ማቴ. 7:24)

የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናት ቡድኖች

መሪ	ቀን	አድራሻ
ወ/ም አያሌው አስፋው	ማክሰኞ	5030 N. Marine Dr., Chicago, IL 60640
አህት ሰናይት ከበደ	ማክሰኞ	7200 N. Ridge Ave., Chicago IL 60660
ዶ/ር ተረፈ አንሺቦ	ማክሰኞ	7526 N. Ridge Blvd., Unit #3W, Chicago IL 60645
ወ/ም ረድኤቱ ካሳ	ማክሰኞ	7252 W. Everell Ave., Chicago, IL 60631
ወ/ም ሳሚ ኃብተየስ	ሰኞ	9107 Laramie St. Skokie, IL 60077
ወ/ም ዮናስ ባህሩ	ማክሰኞ	5523 N. Kenmore Ave., Chicago, IL 60640

መልዕክተ ሰንበት

ወ/ም ረድኤቱ ካሳ

የስልጣን ቃል

“... ቃል ብቻ ተናገር፤ ብላቴናዬም ይፈወሳል...” (ማቴ 8:9)

የማቴዎስ ወንጌል ምእራፍ 8 በታምራት የተሞላ ነው። ክፍሉ የሚጀምረው ጌታ ኢየሱስ የተራራውን ትምህርት አስተምሮ ከተራራው በወረደ ጊዜ ብዙ ሕዝብ እንደተከተለው በመግለጽ ነው። ባስከተልም ለምጻሙን ሰው ዳስሶ ሲፈውሰው እናነባለን። በመቀጠልም በቅፍርናም የመቶ አለቃውን አገልጋይ ፈወሰ። ከዚያም ጴጥሮስ ቤት ገብቶ በንዳድ የታመመችውን አማቱን አዳነ። አስከትሎም ብዙ ሰዎችን ከመናፍስት እስራትና ከደዌ ፈታ፣ መአበሉንና ወጀቡን በስልጣን ቃል አዞ ጸጥ አደረገው። ምእራፉ የሚጠቃለለው ኢየሱስ በጌርጌሲኖን በሁለት ሰዎች አድረው አገር የበጠበጡትን ክፉ መናፍስት አስወጣ። ክፍሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በደዌ፣ በአጋንነትና በተፈጥሮ ላይ ጌታ መሆኑን ያስተምረናል። በጌታችን ፊት የሚቆም ምንም አይነት አጋንታዊም ሆነ ተፈጥሮዊ ኃይል የለም። በሽታ፣ አጋንነት፣ ባህርና ንፋስ ለእርሱ ይታዘዛሉ። ለዛሬ የጌታን የስልጣን ቃል አስምልከተን አገልጋዩ ከተፈወሰለት መቶ አለቃ አንጻር እንመለከታለን።

የቅፍርናም መቶ አለቃ በዙ መልካም ጎኖች ያሉት ሰው ነው። በመጀመሪያ ወደ ጌታ ሲቀርብ “ጌታ ሆይ” በማለት የጌታን ጌትነት በማወጅ ቀረበ። (ቁ. 6) ለአገልጋዩ ያሳየው ርሕራሔ አስገራሚ ነው። ግድ ብሎት ወደ ጌታ ያመጣው የአገልጋዩ ሕመም ነው። አገልጋዩ ሽባ ሆኖ እጅግ እየተሰቃየበት ነበር። በዘመኑ በነበረው ስረዓት ይህ መቶ አለቃ አገልጋዩን እንደማንኛው የመጠቀሚያ እቃ ሊቀቆጥረው፣ ከፈለገም ጥቅም እንደማይሰጥ ካሰበ ሊገድለውም ይችላል ነበር። ነገር ግን ይህ መቶ አለቃ ስለአገልጋዩ ሕመም ወደ ጌታ መጣ። መምጣት ብቻ አይደለም ጌታንም ስለ አገልጋዩ ለመነ። (ቁ.7) ይህ ሰው ችግሩን በቤቱ ይዞ አልተቀመጠም። ነገር ግን የንዳውን ችግር መፍተሌ ወደ ሚሰጠው ጌታ ይዞ መጣ። ወገኖቹ፡- ዛሬም ችግራችንን ይዘን ከማልቀስ ይልቅ ለችግራችን መፍተሌ ወዳለው ጌታ ዘውር ብንል ጌታ ፈጥኖ ይደርስልናል።

ሌላው የዚህ መቶ አለቃ አስገራሚ መረዳት ስለ ጌታ ቃል ያለው መረዳት ነው። ይህ መቶ አለቃ የጌታ ቃል የስልጣን ቃል እንደሆነ ተረድቷል። (ቁ. 9) ልክ እርሱ ከበላዩ ላሉት አዛዦች እደሚታዘዝና ከበታቹም ያሉት ጭፍሮች እንደሚታዘዙት እንዲሁ የጌታ ቃል የስልጣን ቃል እንደሆነ ተረድቷል። ለጌታ ቃል የማይታዘዝ፣ የጌታን ቃል የማይሰማ ፍጥረት እንደሌለ ገብቶታል። የጌታን ቃል በታና ጊዜ ሊወስነው እንደማችል አውቋል። የጌታ ቃል የሚሰራ ቃል፣ የሚፈጥር ቃል እንደሆነ አስተውሏል። ይህ መቶም አስደናቂ መረዳት ነው። ወገኖቹ፡- ዛሬም በእጃችን ያለው የእግዚአብሔር ቃል ሕያው ነው፤ የሚሰራ ነው። ቃሉ ሁለት አፍ ካለው ሰይፍ ሁሉ ይልቅ የተሳለ ነው። ነፍስንና መንፈስንም ጅምትንና ቅልጥምንም እስኪለይ ድረስ ይወጋል። የልብንም ስሜትና አሳብ ይመረምራል። (ዕብ. 4:12) ቃሉ መንፈስና ሕይወት ነው። ሕይወት ይሰጣል። የመንፈስ ቅዱስ ኃይል በቃሉ ይገለጣል።

የመቶ አለቃው የቃሉን ኃይል የተረዳ ብቻ ሳይሆን አስደናቂ እምነትም የነበረው ሰው ነው። እምነቱ ጌታን አስደንቆታል። (ቁ. 10) መቶም ጌታን የሚያስደንቀው ነገር ቢኖር እምነት ነው። ጌታ በሚያምኑ ሰዎች ደስ ይለዋል። ቅዱሳን አባቶቻችንም የተመሰከረላቸው ስለ እምነታቸው ነው። ይህ መቶ አለቃ ቃል ብቻ ተናገር ብላቴናዬም ይፈወሳል አለ። ጌታ አንድ ቃል ከተናገረ ብላቴናው እንደሚፈወስ አምኗል። ጌታም “ሂድ እንዳመንህ ይሁንል አለው።” ይህ ቃል ከጌታ አንደበት በወጣበት ቅጽበት የዛ መቶ አለቃ ብላቴና ተፈወሰ። ወገኖቹ፡- የእግዚአብሔር ቃል የስልጣን ቃል ነው። በእምነት ስንቀበለው በሕይወታችን ድንቅ ነገር ይሰራል።